



Любимые читатели! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем
Героев Отечества! Пусть этот праздник будет для вас
важным и ярким событием в жизни. Желаю вам счастья,
радости и здоровья!

Спасибо за то, что вы читаете эти строки. Спасибо за то,
что вы верите в будущее нашей страны. Спасибо за то,
что вы любите свою Родину. Спасибо за то, что вы
стремитесь к тому, чтобы мир был лучше. Спасибо за то,
что вы цените историю и культуру нашей страны.

Пусть этот праздник станет для вас ярким и запоминающимся.
Желаю вам счастья, радости и здоровья! Пусть ваша жизнь
будет полна успехов и достижений!



Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем Героев Отечества! Пусть
этот праздник станет для вас ярким и запоминающимся.
Желаю вам счастья, радости и здоровья! Пусть ваша жизнь
будет полна успехов и достижений!

Спасибо за то, что вы читаете эти строки. Спасибо за то,
что вы верите в будущее нашей страны. Спасибо за то,
что вы любите свою Родину. Спасибо за то, что вы
стремитесь к тому, чтобы мир был лучше. Спасибо за то,

Она сидела на скамейке в парке, смотрела на проходящих мимо людей и думала о том, что же это за люди. Она видела много разных людей: красивых, некрасивых, богатых, бедных, молодых, старых, счастливых и несчастливых. Но она не могла понять, почему эти люди выглядят такими разными. Она думала, что все люди должны быть одинаковы, потому что они все люди. Но это было не так. И она начала понимать, что люди отличаются друг от друга не только внешностью, но и внутренним миром.

— Я — это я, — сказала она, — а ты — это ты. Мы — это мы. И мы можем жить вместе, если мы хотим.



Она сидела на скамейке в парке, смотрела на проходящих мимо людей и думала о том, что же это за люди. Она видела много разных людей: красивых, некрасивых, богатых, бедных, молодых, старых, счастливых и несчастливых. Но она не могла понять, почему эти люди выглядят такими разными. Она думала, что все люди должны быть одинаковы, потому что они все люди. Но это было не так. И она начала понимать, что люди отличаются друг от друга не только внешностью, но и внутренним миром.

□□□□□□□ □□□ □ . □□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □ □□ □□□ □□□

□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□

□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □ □□ □□□□□ □□□ □□ □□ □

□□□□□□ □□□□□□ □ □□ □□□□□□ □□□□□




□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□
□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□ □□□□□ □□□□□ □□
□□ □□

□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□


ପ୍ରକାଶ ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର
ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର, ପାତାର ପାତାର ପାତାର,
ପାତାର ପାତାର, ପାତାର ପାତାର, ପାତାର ପାତାର, ପାତାର ପାତାର ପା
ତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର, ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର-
ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର, ପାତାର-ପାତାର ପାତାର ପାତାର
ପାତାର, ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର



□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□

□ □□ □□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□ □□□□ □□-□□□□□ □□□ □□
□□□□□, □□□□-□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□, □□□ □□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□ □□□
□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □



□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□'□ □□□□-□□□□□ □□□□□
□□□□□□□-□ (□□□) □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □ □□
□□□□□ □□□□□□ □□□'□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□

□□□□□□□□□□ (□□ □□□□\^□) □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□

Следует отметить, что в последние годы в Китае наблюдается тенденция к уменьшению количества сельскохозяйственных земель и увеличению городской застройки. В то же время, производство продовольствия продолжает расти, что требует дальнейшего совершенствования сельскохозяйственного производства и разработки новых технологий.

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□


□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□-□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□-□ □□□□
□□□ □□□□ □□□□□ □ □ □□□'□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□
□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□

A horizontal bar composed of two rows of square blocks. The top row contains 10 blocks, and the bottom row contains 11 blocks.

□ □□ □□□ □□□, □□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□



□□□□□-□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□
□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□
□□ □□□


□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□

□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□

□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□
□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□,

□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□□, □□□ □□□□□□□, □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□,
□□□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□,
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□



□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□
□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□, □□□□□
□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□

□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□
□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□ □□□□□ □ □ □□□□-□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□ □ □ □□□□□□ □ □ □ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□
□□□□

Онко-хирургия включает в себя хирургию рака молочной железы, рака яичников, рака матки, рака прямой кишки и т.д. Онко-хирургия включает в себя хирургию рака груди

онко-хирургия включает в себя хирургию рака яичников, рака матки, рака прямой кишки и т.д. Онко-хирургия включает в себя хирургию рака груди

онко-хирургия включает в себя хирургию , онко-хирургия включает в себя хирургию рака яичников, рака матки, рака прямой кишки и т.д. Онко-хирургия включает в себя хирургию рака груди

онко-хирургия включает в себя хирургию рака яичников, рака матки, рака прямой кишки и т.д. Онко-хирургия включает в себя хирургию рака груди

онко-хирургия включает в себя хирургию рака яичников, рака матки, рака прямой кишки и т.д. Онко-хирургия включает в себя хирургию рака груди

онко-хирургия включает в себя хирургию рака яичников, рака матки, рака прямой кишки и т.д. Онко-хирургия включает в себя хирургию рака груди

онко-хирургия включает в себя хирургию рака яичников, рака матки, рака прямой кишки и т.д. Онко-хирургия включает в себя хирургию рака груди

□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□ ? □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□, □□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□, □□-□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□ □ □ □□□□, □□□□-□□□□□□ □□□□.
□□□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□, □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□□

